

**ከ93.3% እስከ 96.9% የአዲስ አበባ
ንዋሪ በመደመር ሰልፍ እንዳልተሳተፈ
ተረጋገጠ**



**ከሀዳሴ ኢትዮጵያ፣
ሰኔ 30፣ 2010 ዓ.ም.**

**በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ ከ93.3% —
96.9% የሚሆን የአዲስ አበባ ነዋሪ እንዳልተሳተፈ ተረጋገጠ**

የጥናቱ መነሻ የአስተባባሪው ኮሚቴ መግለጫዎችና መረጃ ሲሆን፤ እሱም በዚች የምስጋናና የመደመር ቀን በመስቀል አደባባይ የተገኘው የሰው ብዛት 5 ሚሊዮን ነው የሚል፤ እንዲሁም የአዲስ አበባ ነዋሪ ግምት መነሻ 3 ሚሊዮን እንደ መነሻነት በመውሰድ፤ የGoogle Earth Map እና የስፋት መለኪያዎችን በመጠቀም ምን ያክል ሰው እንደተሰበሰበ ለማወቅ ጥረት ተደርጓል። በማህበራዊ ሚዲያ ይነሱ ከነበሩ ጥያቄዎች አንዱ የአዲስ አበባ ነዋሪ ብዛት ከ3 ሚሊዮን አይበልጥም ግን ደግሞ በሰልፉ ላይ ተሳትፏል የተባሉት ሲታይ 5 ሚሊዮን ነው ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ሲሆን፤ የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴዎች ምላሽ ከ60% በላይ ከአዲስ አበባ ዙርያ እና ከአጎራባች ከተሞች ነው የመጣው ተባለ።

ይህ እንደ መነሻነት በመውሰድ ሰኔ 16፣ መስቀል አደባባይ የተሰበሰበው የመደመር፣ የፍቅር፣ የይቅርታ እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶ/ር አብዱ የምስጋና ተሳታፊ 40% የአዲስ አበባ ነዋሪ 60% ደግሞ የአዲስ አበባ አካባቢና አጎራባች ከተሞች ነዋሪ ነው የሚል እሳቤ ተወስዷል። እንደ አስተባባሪው ኮሚቴ መረጃ መሰረት 2 ሚሊዮን ወይም 60% (2ሚሊዮን ሲካፈል ለ3ሚሊዮን) የአዲስ አበባ ነዋሪ በሰልፉ የተሳተፈ ሲሆን የተቀረው 3 ሚሊዮን ተሳታፊ ግን ከአዲስ አበባ ውጭ የመጣ እንደሆነ ያሳያል።

ጥናቱ ማረጋገጥ የፈለገው “ግን በትክክል ከ4 — 5 ሚሊዮን ሰው ተገኝቷል ወይ?” የሚል ነበር።

ሰልፈኛው ባንዴራም፣ መፈክሮችም ሌሎች ለሰልፉ ያሸበርቃሉ ያልዋቸው ቁሳቁሶች ይዞ በአንድ ካሬ ሜትር (1ሜ በ 1ሜ) ቦታ በአማካይ ከ4-5 ሰው

ይቆማል ካልን (ይህ ማለት በአንዳንድ ቦታ ተጨናንቆ ከዛ በላይ ሲሆን በአንዳንድ ቦታ ተዝናንቶ ከዛ በታች ዘርዘር ያለ ይሆናል የሚል ታሳቢ በመውሰድ ነው) ምክንያቱ በፎቶግራፉ (ስዕል 1) እንደሚታየው ወደ ስቴጁ አከባቢ የተጨናነቀ ሲሆን ወደ ኋላና ጫፍ አከባቢ ሳሳ ያለ ነው።

የተሰበሰበው ብዛት በአይን ዕይታ የሚከተለው ፎቶግራፍ ነው የሚመስለው። ይህን ፎቶግራፍ በማየት ሁሉም የየራሱ ግምት ሊሰጥ ይችላል። በትክክለኛው ሳይንሳዊ መመዘኛ በመውሰድ ይህ በፎቶግራፉ የምናየው ማዕበል በስንት ካሬ ሜትር ነው ያረፈው? ብዛቱስ ስንት ይሆናል? የሚል የመመለስ ዓላማ ነው የያዘው።

ስዕል 1 በመስቀል አደባባይ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ ያሳያል።



ክቡራን አንባቢዎች ወደ ሚቀጥለው ዕውፍ ከመሻገራቹ በፊት ይህን ፎቶግራፍ በማየት ግምታችሁን እንድታስቀምጡ እና ግምታችሁ ከዚህ ትንታኔ ውጤት በማነፃፀር ራሳችሁን በራሳችሁ እንድትገመገሙ በትህትና እጠይቃለሁ።

የቦታው ስፋትና የህዝብ ብዛት ስሌት

ይህ በGoogle Map ሲለካ በሁለት እይታ ከፍለን እንየው። እሱም በብሩህ ወይም አዎንታዊ አመለካከት ወይም Optimistic (ስዕል 3) እና በጠባብ ወይም አሉታዊ አመለካከት Pessimistic (ስዕል 2) መሰረት በማድረግ እንየው።


ጠባብ ያለ ወይም Pessimistic ዕይታ

በጣም ሳታጋንን ሳታሰፋ በመስቀል አደባባይ ላይ ብቻ ወይም እላይ ያለው ፎቶግራፍ ብቻ ታጥረህ በ በGoogle Map አጥሩን በማበጀት የቦታው ስፋት ሲለካ እንደሚከተለው ስዕል ይሆናል። እታች (ስዕል 2) የጎግል ማፕ በቀይ ቀለም የተከበበው ስዕል በጎግል መለኪያ ስሌት መሰረት ቁመቱ 0.51 ኪ.ሜ. የሚጠጋ ሲሆን ዙርያው 1,486 ሜ. ሆኖ ስፋቱ ደግሞ 76,516 ካ.ሜ ነው።

እዚህ ላይ ሊሰበሰብ የሚችል የሰው ብዛት ማለትም እላይ እንደ መነሻነት የተወሰደው በአንድ ካሬ ሜትር ቦታ በአማካይ ከ4-5 ሰው ይቆማል የሚል እሳቤ በመውሰድ ሲሰላ፡-

= 76,516 m² X (4 to 5) = (ከ306,064 እስከ 382,580 ሰው) ይህል ማለት ነው። አጥብቦ በማየት በመስቀል አደባባይ የወጣው ጠቅላላ የሰው ብዛት ከ306 ሺ እስከ 383 ሺ ብቻ ነው ማለት ነው። ይህ አስተባባሪ ኮሚቴ ካለው 5 ሚልዮን ሲነፃፀር ፈፅሞ አይገናኝም። ስለዚህ አስተባባሪው ኮሚቴ Pessimistic አይደለም።


ስዕል 2 መስቀል አደባባይ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. የተደረገው ሰልፍ ቦታ ስፋትና ዙርያው ያሳያል Pessimistic::



Optimistic አፕቲሚስቲክ ዕይታ

አዎንታዊ አመለካከት በመያዝ በጣም ሰፊ መሬት ከመሰቀል አደባባይ ውጭ ያለውም ግምት ውስጥ በማስገባት ሲታይ

ስዕል 3 መስቀል አደባባይ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. የተደረገው ሰልፍ ቦታ ሰፋቱና ዙርያው ያሳያል Optimistic



እላይ (ስዕል 3) በቀይ ቀለም የተከበበው ስዕል በጎግል መለኪያ ስሌት መሰረት ቁመቱ 1.2 ኪ.ሜ. የሚጠጋ ሲሆን ዙርያው 3,341 ሜ. ሆኖ ስፋቱ ደግሞ 134,887 ካ.ሜ ነው።

እዚህ ላይ ሊሰበሰብ የሚችል የሰው ብዛት ማለትም እላይ እንደ መነሻነት የተወሰደው በአንድ ካሬ ሜትር ቦታ በአማካይ ከ4-5 ሰው ይቆማል የሚል እሳቤ በመውሰድ ሲሰላ፡-

ሊሰበሰብ የሚችል የሰው ብዛት

= 134,887 m² X (4 to 5) = (ከ539,548 እስከ 674,435 ሰው) ይህል ማለት ነው።

የዚህም ትርጉም አንድ ለሰልፉ ፖዘቲቭ አመለካከት ያለው አካል ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲያሰላው እዚህ መሰብሰብ የሚችል ብዛት ከ540 ሺ እስከ 675 ሺ ብቻ ነው ማለት ነው። ይህ አስተባባሪ ኮሚቴ ካለው 5 ሚልዮን ሲነፃፀር አሁንም ፈፅሞ አይገናኝም።

ስለዚህ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ በአጠቃላይ ከ306 ሺ የማያንስ እንዲሁም ከ675 ሺ የማይበልጥ ሰው ነበር በመስቀል አደባባይ የተሰበሰበው።

ከዚህ ስሌት መረዳት የሚቻለው

አሁንም የአስተባባሪው ኮሚቴ የአ.አ. እና የአከባቢው ሬሾ 40:60 የሚለውን ወስዶ ሲታይ (60% ከአ.አ. ውጭ ሆኖ 40% ደግሞ የአ.አ. ነዋሪ) በመውሰድ በተጨማሪም በሰልፉ የተሳተፈው ሰው ብዛት

- የአዲስ አበባ ነዋሪ ሆኖ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ የተሳተፈው ከ122.4 ሺ እስከ 270 ሺ ቢቻ ሲሆን፣ ይህ

ማለት ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ብዛት 3 ሚሊዮን ከሆነ ከ4.08% እስከ 9.0% የአዲስ አበባ ነዋሪ ስብሰባው ላይ ተገኝቷል ማለት ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የተቀረት 91.00% — 95.92% የአዲስ አበባ ነዋሪ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ እንዳልተሳተፈ ያሳያል።

ከ91% እስከ 96% የሚሆነው የአዲስ አበባ ነዋሪ ለምን በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ እንዳልተሳተፈ ለማወቅ በቀጣይ ተጨማሪ ጥናት ለሚያደርጉ በመተው የውሸት ሪፖርቶች Trend ለማሳየት እሞክራለሁ።

የውሸት ሪፖርቶች Trend

በዚህ ስሌት መሰረት ይህ መስቀል አደማባይ መያዝ የሚችለውን ከፍተኛው መጠን 675 ሺ እንደሆነ አሳይቶናል። ነገር ግን በየጊዜው የመነገሩ ቁጥሮች ከዓመት ዓመት እንደ ዋጋ ንረት እየጨመሩ መጥቷል። ለምሳሌ ከምርጫ 1997 ዓ.ም ዋዜማ ተነስተን ስናይ

የኢህአዴግ የምርጫ ድጋፍ ሰልፍ

በ1997 ዓ.ም. ኢህአዴግን በመደገፍ በመስቀል አደማባይ ተገኘ ተብሎ በመገናኛ ብዙሃን የተሰራጨው የሰው ብዛት ከ አንድ ሚሊዮን በላይ የሚል ነበር። አሁን በትንታኔ ከተደረሰው መያዝ የሚቻለው ከፍተኛ መጠን (ማለትም 675 ሺ) ሲነፃፀር የ148.2% ዕድገት ያለው ሲሆን ይህም 48.2% ውሸት ነበር ማለት ይቻላል። ስለዚህ ኢህአዴግ በጥልቅ ተሃድሶው የገመገመው የውሸት ሪፖርት ከዛ መጀመሩ ያመላክታል።

የቅንጅት የምርጫ ድጋፍ ሰልፍ

በተመሳሳይ መልኩ በ1997 ዓ.ም. ከኢህአዴግን ቀጥሎ ቅንጅትን በመደገፍ በመስቀል አደባባይ ሰልፍ የተደረገ ሲሆን፤ በሰልፉ ተገኘ ተብሎ በመገናኛ ብዙሃን የተሰራጨው የሰው ብዛት ከ ሁለት ሚልዮን በላይ የሚል ነበር። አሁንም እላይ በትንታኔ ከተደረሰው ከፍተኛ መጠን (ማለትም 675 ሺ) ሲነፃፀር የ296.3% ዕድገት ያለው ሲሆን ይህም የሚያሳየው 196.3% ውሸት ነበር ማለት ይቻላል። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የኢህአዴግ ውሸት 48.2% ሲሆን የተቋቋሚ ድርጅቶች (የቅንጅት) ውሸት ደግሞ ለማመን የሚያስችግር 196.3% ወይም 4 እጥፍ ነበር ብሎ ማደማደም ይቻላል።

የጠ/ሚ ዶ/ር አብዱ የምስጋናና የመደመር ሰልፍ

በተመሳሳይ ዘንድ በሰኔ 16፣ 2010 ዓ.ም. ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶ/ር አብዱ አሕመድ ለማመስገን በተመሳሳይ ቦታ በመስቀል አደባባይ በተደረገው የምስጋናና የመደመር ሰልፍ፤ በአስተባባሪ ኮሚቴና በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የተሰራጨው ዜና ሲታይ በሰልፉ ተገኘ የተባለው ብዛት 5-ሚልዮን የሚል ነበር። አሁንም እላይ በትንታኔ ከተደረሰው ከፍተኛ መጠን (ማለትም 675 ሺ) ሲነፃፀር የ740.74% ዕድገት ያለው ሲሆን ይህም የሚያሳየው 640.74% ውሸት እንደሆነ ነው።

የተቋቋሚ ድርጅቶች (የቅንጅት) ውሸት ደግሞ ለማመን የሚያስችግር 196.3% ወይም 4 እጥፍ ነበር ብሎ ማደማደም ይቻላል።

ከዚህ መረዳት የሚቻለው አሁን በዶክተር አብዱ አሕመድ የመመራው ኢህአዴግ፤ በመደመር ምክንያት የድሮ ተቋቋሚ የዛሬው ተፎካካሪ ድርጅቶች በሙሉ፤ የትምክህቱ፤ የጠባቡ፤ በውስጥም በውጭም የሚኖሩ በአሸባሪነት የተፈረጁ ድርጅቶች፤ የተለያዩ ሃይማኖት አክራሪዎች፤ የሻብያ ደጋፊዎች፤ በሽብር እና በአክራሪነት ወንጀል ተፈርዶባቸው ታስረው የነበሩና በፍቅርና በይቅርታ የተፈቱ፤ በተለያዩ ወንጀሎች ታስረው የነበሩና አሁን የተፈቱ ሁሉንም ያጠቃለለ የመደመር

ሰልፍ ሲደረግ የውሸቱም መጠን በዛው የዓይነቱ ብዛት ወደላይ አሻቅቧል። በ1997 ዓ.ም. የነበረው የ48.2% ውሸት አሁን በ13.3 እጥፍ ሲያድግ ከቅንጅቱ ውሸት ጋር ሲነፃፀር ደግሞ በ3.3 እጥፍ ዕድገት አለው። እንግዲህ መደመር ሲባል በውሸትም መደማመር ማለት ነው።

የውሸት ሪፖርቱ ከ48.2% ብድግ ብሎ አሁን በመደመር ላይ 640.7% መድረሱ አሁንም ጥልቅ ተሃድሶው ችግሮቹን አውጥቶ ከመናገር ውጭ፣ በተግባር መለወጥ የሌለና ተራ ፕሮፖጋንዳ ብቻ መሆኑ ያሳያል። ስለዚህ አሁንም ወደ ድሮ ቦታው ሊመለስ ከሆነ ወደ ዳግም ጥልቅ ተሃድሶ መግባት አለበት ካልሆነ የጨው እጣ ነው የሚጠብቀው።

ቸር እንሰንብት

ሀዳሴ ኢትዮጵያ፣

ሰኔ 30፣ 2010 ዓ.ም.